



ኢትዮጵያ ሀይል ሆኖ፤አርበኞች ግንባር ያለውን ቀይዶ ይዞ ና መሪዎቿን ገድሎና ደብዛ አጥፍቶ በትግል ላይ ሻጥር እንጂ፤ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ አማራ ዘረኛ ጥቃት እንጂ ምንም ሌላ ያልሰራ መሆኑን የማያውቅ ማን አለ ? የግንቦት 7 ጦር የተባለው የብርሃኑ ልብወለድ መሆኑን ማወቅ የተሳናቸው አሁንም ይህ የምትሃት ጦር ከቃፍቲያ ወደ አርባ ምንጭ ሲወነጨፍ ይታያቸዋል ። ተስፋ ከንቱ፤ምኞት ዜሮ። እርም መወጣት ያለበት የግንቦት7 ጦር የሚባል የሚንቀሳቀስ ሀይል አለመኖሩን በመረዳግ፤በማወና በማመን ዙሪያ ነው ። ወያኔ የብርሃኑን ውሸት ስለሚያውቅ የጎንደርን ሕዝብ ትግል በዚህ በሻዕቢያነት ሊፈርድ ሞክሮ እነ ብርሃኑን እኛ ነን በሉ ሲል ጋብዟቸው ነበር ። ሀቄ ፈጦ ያለ ስለሆነ ከውሸቱ መቆጠብ ተገደዱ። በዚያውም ግን ይህ ጦር የተባለው ጉድ ለወልቃይትም ለጎንደር ከተማም ሕዝብ አለመድረሱ የለም የሚለውን አጠናክሮታል ። ሲታለሉ የቆዩ ሁሉ ይህን ይረዱ ይሆን በጊዜ? ወደ ዋና ርዕሴ ስመለስ ሻዕቢያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተውግዞ መሪዎቹ በዓለም ፍርድ ቤት ይከሰሱ መባሉ ሲያንሳቸው ነው ። ንአምንና ዶክተር ጌታቸው ኢሳያስ ያሳደዳቸውን ብዙ መቶ ሺዎች፤ በኤርትራ በስቃይ ላይ ያሉትን ሚሊዮኖች፤ በበረሃ የታሰሩትን የለውጥ ጠያቂዎች፤ ቶርቶ የተደረጉትን ሁሉ ተጻረው ነው ለኢሳያስ ጥብቅና የቆሙት። የንቀታቸው ንቀት ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለሻዕቢያ ድጋፍ እንዲሰጡ መጠየቃቸው ነው ። ወያኔ አልተወገዘምና ሻዕቢያ ለም ይነካል ብሎ መከራከርም ያስገምታል እንጂ ግብ አይመታም፤ሚዛን አይደፋም ። የኢሳያስ ጀሌዎች ህዝብን ንቀዋል ። በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ ነቅተው እነዚህን የፖለቲካ ትኋኖች ማስወገድ አለባቸው ። ለእርናው አነግም ሽፋን ሰጪ ሆነዋል ። ይህ ዶክተር ዜሮ የተባለና ወፈሬ እየሆነ የመጣ ሰው የአነግ ቡድኖችን በጅምላና በተናጠል ሊያሻሻጥ መሞከር የጀመረው ዛሬ አይደለም ። በቺካጎ ያሉ ሁሉ ያውቁታል ። ከመጣው ድርጅት ጋር እየተጣበቀና ቀውስ እየፈጠረ ከዚህ እዚያ ሲዘል፤ሲያተራምስ፤ የሀገራዊ ህብረት ጥረትን ሲያደናቅፍ ቆይቷል ። በቃህ የሚለው ምነው ጠፋ ? ሻዕቢያ የኤርትራ ሕዝብ ጠላት ነው ። ወያኔ የትግራይ ህዝብ ጠላት እንደሆነው ሁሉ ። ወያኔ እውን ትግሬዎችን ቢወድ እየመጣባቸው ላለውና አሰቃቂ ሊሆን ለሚችለው እልቂት ባላመቻቸው ነበር ። ስለ ሻዕቢያ ጸረ ኢትዮጵያነት ማተት አስፈላጊ አይደለም ። ጸረ ነበረ፤አሁንም ነው ። ወያኔም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ነው--ሁለቱም የሚወገዙና መወገድ ያላቸውም ናቸው ። ታዲያ ዶክተር ዜሮና ጓደኛው ለአንደኛው ሰይጣን ሰግደው መልዓክ ነው ሊሉን ሲቃጡ የምንቀበላቸው አይሆንም ። ለሻዕቢያ ጥብቅና የሚቆም ኢትዮጵያዊ ተገቢ ስሙ ከሃዲ ውዳቂ ነው ። ግንቦት 7 ለብርሃኑ ነጋ የምትታለብ ላሙ ናት ። ግንቦት 7 ከገባበት የፖለቲካ ማጥ ውስጥ እንተወው። ዶክተር ጌታቸውና ንአምንም ከዳተኛ ሆነዋልና ከሀገራችን የፖለቲካ መድረክ እናባራቸው፤እናግዳቸው ። ሻዕቢያም ወያኔም ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው!!